

# Job

## Chapter 11

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

:ויאמר הנהמתו צבר ונין 1  
 -እና-አለ -ያ-ናዕማታዊ ፳ፋር -እና-መለሰ  
[H0559](#) [H5284](#) [H6691](#)

ነዕማታዊውም ሶፋር መለስ እንዲህም አለ።

:קִרְבִּי מִשְׁפָּטֵי אִישׁ וְאַם-יִגְנָה לֹא הֲבָרִים הַרְבֵּה 2  
 ይፀድቃል ከንፈሮች ሰው -እና-ቢሆን ይመለስም አል ቃላት ብዙ  
[H6663](#) [H8193](#) [H0376](#) [H3808](#) [H1697](#) [H7230](#)

በውኑ ለቃል ብዛት መልስ መስጠት አይገባም? ወይስ ተናጋሪ ሰው እንደ ጻድቅ ይቈጠራል?

:מִכְּלָם וְיִין וְתִלְעָה וְיִקְרִישׁוּ מִתִּים בְּרִי 3  
 የሚያውርድ -እና-የለም -እና-ትስቃለህ ያዘምሙናል ሰዎች ሁጣቶችህ  
[H3637](#) [H0369](#) [H3932](#) [H4962](#) [H0907](#)

ትምክህትህ ሰዎችን ዝም ያሰኛቸዋል? ብትሳለቅስ የሚያሳፍርህ የለም?

:בְּעֵינַי הַיִּיתִי וְכֹר לְקַוֵּי וְיִן וְתִמְרֵי 4  
 -በ-ዓይኖችህ ሆንሁ -እና-ንጸህ ትምህርቴ ንጸህ -እና-አልክ  
[H1961](#) [H1249](#) [H3948](#) [H2134](#) [H0559](#)

አንተ። ትምህርቴ የተጣራ ነው። በዓይንህም ፊት ንጸሕ ነኝ ትላለህ።

:עֵינַי מִשְׁפָּטֵי וְיִפְתָּהּ וְכֹר אֶלְוִיהַ וְיִן מִי וְאוֹלָם 5  
 ከ-አንተ-ጋር ከንፈሮች -እና-ይከፍት መናገር አምላክ ይሰጣል ማን -እና-ግን  
[H8193](#) [H1696](#) [H0433](#) [H5414](#) [H4310](#) [H0199](#)

ምነው እግዚአብሔር ቢናገርህ በአንተም ላይ ከንፈሩን ቢከፍት

הַשֵּׁי כִּי-וְיִן מִשְׁפָּטֵי מִכְּלָם וְיִן וְיִן 6  
 ያረሳል ምክንያቱም -እና-አወቅ -ለ-ጥበብ አጥፊ ምክንያቱም ጥበብ ምስጢሮች -ለ-አንተ -እና-ይነግርሃል  
[H5382](#) [H3045](#) [H8454](#) [H3718](#) [H2451](#) [H8587](#) [H5046](#)

:מִעֵינַי מִשְׁפָּטֵי 7  
 -ከ-በደልህ አምላክ -ለ-አንተ  
[H5771](#) [H0433](#)

የጥበቡን ምሥጢር ቢገልጥልህ ማስተዋሉ ብዙ ነው። እግዚአብሔር ለበደልህ ከሚገባው አሳንሶ እንደሚያስከፍልህ እውቅ።

:אֶתְּמַתְּ שִׁירֵי תִכְלִית עַד-אֶתְּמַתְּ 7  
 ትአገኛለህ-ን ሁሉን-ቻይ ፀጋም እስከ ቢሆን ትአገኛለህ-ን አምላክ ምርምር  
[H4672](#) [H7706](#) [H8503](#) [H5704](#) [H4672](#) [H0433](#) [H2714](#)

የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ልትመረምር ትችላለህ? ወይስ ሁሉን የሚችል አምላክ ፈጽመህ ልትመረምር ትችላለህ?

:תִּדְעַ מִהַ-מִּשְׁאֵל מִקְּהָל תִּפְעַל מִהַ-שְּׁמִים 8  
 ትአውቃለህ ምን -ከ-ሲአል ጠለቅ ትአደርጋለህ ምን ሰማያት ክፍቶች  
[H3045](#) [H4100](#) [H7585](#) [H6013](#) [H6466](#) [H4100](#) [H8064](#) [H1363](#)

ከሰማይ ይልቅ ከፍ ይላል፤ ምን ልታደርግ ትችላለህ? ከሲአልም ይልቅ ይጠልቃል፤ ምን ልታውቅ ትችላለህ?

:יִן מִנִּי-וְיִן מִדְּהַ-מִּי 9  
 ባህር -ከ- -እና-ሰፋትዛ መጠኑ -ከ-ምድር ርዕምዛ  
[H3220](#) [H7342](#) [H4055](#) [H0776](#) [H0752](#)

ርዝመቱ ከምድር ይልቅ ይረዝማል፤ ከባሕርም ይልቅ ይሰፋል።

אִם- לֹא	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	10
ቢሆን	ያልፋል	-እና-ይዘጋል	-እና-ይሰበሰባል	ይመልሰዋል	
<a href="#">H2498</a>	<a href="#">H5462</a>	<a href="#">H6950</a>	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H7725</a>	

እርሱ ቢያልፍ፣ ቢዘጋም፣ ጉባኤንም ቢሰበሰብ፣ የሚከለክለው ማን ነው?

כִּי- מִי	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	11
ምክንያቱም	እርሱ	ይአውቃል	ሰዎች	አስተዋለም	
<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H7723</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H0995</a>	

ምናምንቴዎችን ሰዎች ያውቃል፣ በደልንም ሲያይ ዝም ብሎ አይመለከትም።

וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	12
-እና-ሰው	ይአውቃል	-እና-የበረሃ-አህያ	ወርድ	ይወለዳል	
<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H5014</a>	<a href="#">H5895</a>	<a href="#">H6501</a>	<a href="#">H3205</a>	

የሜዳ አህያ ግልገል ሰው ሆኖ ቢወለድ፣ ያን ጊዜ ከንቱ ሰው ጥበብን ያገኛል።

אִם- לֹא	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	13
ቢሆን	አንተ	አዳመጥክ	ልብህ	እጅህ	
<a href="#">H3709</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H6566</a>			

אִם- לֹא	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	14
ቢሆን	በደል	በ-እጅህ	አራቃው	ትእስኖር	
<a href="#">H0205</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H7368</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H7931</a>	

በእጅህ በደል ቢኖር አርቀው፤ በድንኳንም ኃጢአት አይኑር፤ አንተ ልብህን ቅን ብታደርግ፣ እጅህንም ወደ እርሱ ብትዘረጋ።

כִּי- מִי	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	15
ምክንያቱም	ከዚያ	ትእሳላህ	ፊትህ	ጠጥህ	
<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H6440</a>				

በዚያን ጊዜ በእውነት ፊትህን ያለ ነውር ታነሣለህ፤ ትበረታለህ፣ አትፈራምም።

כִּי- מִי	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	16
ምክንያቱም	አንተ	ምር	ትረሳለህ	ያለፍ	
<a href="#">H5999</a>	<a href="#">H7911</a>	<a href="#">H4325</a>		<a href="#">H2142</a>	

መከራህንም ትረሳለህ፤ እንዲለፈ ወኃ ታስበዋለህ።

וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	17
-እና-ከ-ቀትር	ይሳሳል	ሕይወት	በረራት	ጠጥህ	
	<a href="#">H2465</a>		<a href="#">H1242</a>	<a href="#">H1961</a>	

ከቅትር ይልቅ ሕይወትህ ይበራል፤ ጨለማም ቢሆን እንደ ጥዋት ይሆናል።

וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	18
-እና-ትተማመናለህ	ምክንያቱም	አለ-ን	ትስፋ	ትተኛለህ	
<a href="#">H0982</a>	<a href="#">H3426</a>			<a href="#">H7901</a>	

ትስፋም ስላለህ ተዘልላህ ትቀመጣለህ፤ በዙሪያህ ትመለከታለህ፣ በደህንነትም ታርፋለህ።

וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	19
-እና-ትአድራህ	-እና-የለም	አስደንግጧ	ፊትህ	ብዙዎች	
<a href="#">H7257</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H2729</a>	<a href="#">H6440</a>		

ትተኛለህ፣ የሚያስፈራህም የለም፤ ብዙ ሰዎችም ልመና ያቀርቡልሃል።

וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	וַיִּגְדַּל יְהוָה	20
-እና-ዓይኖች	ክፋዎች	ይአልቃሉ	-እና-መሆያ	ጠፋ	
<a href="#">H7563</a>	<a href="#">H3615</a>	<a href="#">H4498</a>	<a href="#">H0006</a>	<a href="#">H5315</a>	

የክፍያዎች ዓይነት ግን ትጨልማለች፤ የሚሸከቡትንም ያጣሉ፤ ተስፋቸውም ነፍሳቸውን ማውጣት ነው።